

የኤርትራ የፖለቲካ ተቃዋሚ ድርጅቶችና የሰሜን አሜሪካ የይብቃል (ይኣክል) እንቅስቃሴ በጋራ፡ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር፡ መስከረም 29/ 2012 አዲስ አበባ ላይ “ኤርትራን እወክላለሁ” ማለታቸውን እንቃወማለን

ለተከበሩ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ

የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

አዲስ አበባ

የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር

እኛ ስማችን ከታች የተጠቀሰው፡ የኤርትራ የፖለቲካ ድርጅቶች እና፡ ሌሎች በኤርትራና በውጭ አገር የምንገጅ ፍትህ ፈላጊና ለፍትህ የምንታገል ኤርትራዊ እንቅስቃሴዎች፡ መስከረም 29/ 2012 አዲስ አበባ ላይ ብኣንድነት ፓርክ የምርቃ ስነ-ስርዓት ላይ ባሰሙት ንግግር ያለንን ተቃውሞ በግልጽ እንገልጻለን።

ሰባት የአፍሪቃ አገራት መሪዎችና፡ የተላለዩ ዓለም አቀፍ ተቋሞች ወኪሎች በተገኙበት፡ ኤርትራን እንደሚወክሉ ስያውጁ እጅጉን ደንግጠናል። በተካሄደው የሰላሳ ዓመታት መራርና ከባድ ዋጋ በተከፈለበት ትግል ለአላዊነትዎ ያረጋገጠችው ኤርትራ፡ በስነ ስርዓቱ በአሁኑ ግዜ አዲስ አበባ ካሉት ሁለት የኤርትራ አንበሳድሮች በአንዳቸው መወከል ነበረባት።

የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር

ባሰሙት ንግግር፡ ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቅ እንደወከልዎት በግልጽ ጠቅሰዋል። በመቀጠልም በኤርትራና በኢትዮጵያ መሃከል ያለው ግኑኝነት፡ በመወከክል ደረጃ መድረሱን በመጥቀስ በዚ ጉዳይ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደስታዎን ገልጸዋል።

የኤርትራ ህዝብ ወድ ዋጋ የከፈለለት ነጻነቱን እጅጉን ያከብራል። እንዲሁም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የሚመሰረት የኤርትራና የኢትዮጵያ ግኑኝነት ይደግፋል። እኛ የኤርትራ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶችና፡ ፍትህ ፈላጊ እንቅስቃሴዎች፡ መጭው የኤርትራ ዕድል ብህዝብዎ እንጂ፡ በአንባገነኑ የአስመራው ስርዓት እንደማይወሰን እናምናለን። ከዚህ አንጻር ወደሁዋ የማይመለሰውን የኤርትራ ነጻነት እንጠብቃለን። ቀስበቀስ ነጻነታችን እየበረበረ ማህበራዊ እሴቶቻችንን እያፈረሰ ያለው አንባገነናዊ ስርዓትን እናወግዛለን። በዚህ አጋጣሚ ህዝባችን በላይ እና በላኦላዊነቱ ላይ እየተፈጸመ ባለውን ክህደት ትዕግስቱ አየተሟጠጠ መሆኑን እንገልጻለን።

የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር

ዓለማችን ኤርትራ ላይ እየታየ ያለው ፖለቲካዊ፡ ማህበራዊ፡ ኤኮኖሚያዊ እና ሰብአዊ መብት ሁኔታ በሚመለከት ተገቢውን ግንዛቤ አላት። በአሁኑ ግዜ ኤርትራ፡ በህገ-መንግስት አትመራም፡ የተመረጠ አመራርና መሪ የላትም፡ የሕግ የበላይነትና የሚድያ ነጻነት የላትም፡ በአጠቃላይ ብኣሁኑ ግዜ በኤርትራ መደበኛ የሚባል ህይወት የለም።

አሁን እየታየ ያለው የኤርትራ ህዝብ ወካይ የመወሰን መብቱ መግፈፍ፡ ለረዥም ግዜ የሚዘልቅ አይደለም። እስከዛ ማነኛውም ኤርትራዊ ያልሆነ ወገን በኤርትራ ጉዳይ ላይ የመናገር መብትም ሞራልም የለውም።

አሁን ያለው የህዝባችን አሰቃቂ ህይወት ለመቀየር እያደረግነው ያለነው ትግል፡ ነገ ታሪክ እንደሚሆን እርግጠኞች ነን። ብህዝባችን ምኞትና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሰላም እንደሚመጣም አንጠራጠርም። ዛሬ ከኤርትራ ህዝብ ጋር መወገን፡ ለወደፊት በኤርትራን በኢትዮጵያ መሃከል ወደ ሚመሰረተው አስተማማኝ ግኑኝነት የሚወስድ ትክክለኛ መንገድ ነው። በአከባባያችን አስተማማኝ ሰላም እንዲረጋገጥ የሚፈልጉ ወገኖች ከጨቋኞችና አፍራሾች ጋር መዘመድ የለባቸውም እንላለን።

አገራችን አስቸጋሪ ሁኔታ ባለችበት በአሁኑ ግዜ፡ የኢትዮጵያ መንግስት በሺዎች ለሚቆጠሩ ኤርትራውያን መጠለያ በመስጠቱና ሌሎች ድጋፎች በማድረግ በድጋሚ እናመሰግናለን። የሰላም የኖቤል ሽልማት አሸናፊ በሆኑበት አጋጣሚ፡ በኤርትራ ላይ ባለዎት አመለካከት ጥንቃቄ የተሞላው ማስተካከያ እንድያደርጉ፡ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ያለዎት ግኑኝነት እንዲያገለግሉና በአከባባያችን በሃገሮች መሃከል ተቋማዊና ቀጣይ ሰላም ለማረጋገጥ እንዲሰሩ ጥርያችን እናቀርባለን።

አክባሪዎ

የኤርትራ አገራዊ ሸንጎ ለዲሞክራሲያዊ ለውጥ (ኤአዲላ)

የኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ፓርቲ (ኤዲህፓ)

የኤርትራውያን አንድነት ለፍትህ (ኤአፍ)

የሰሜን አሜሪካ የይበቃል (ይአክል) ሸንጎ

ጥቅምት 4/ 2012